

7

בְּאֶרֶץ	הַתְּהִלָּה	לְכוּ	וַיֹּאמְרוּ	בְּאֶרֶץ	לְהִתְהַלֵּךְ	לְלַכֵּת	וַיִּבְקְשׁוּ	וַיֵּצְאוּ	וְהָאֲמָצִים
-ያ-ምድር	ሄዶ	-እና-ሄደ	-እና-አለ	-ያ-ምድር	ሄዶ	-እና-ሄደ	እፈፈርለሁ	ወጣ	and-the-strong
H0776	H1980	H3212	H0559	H0776	H1980	H3212	H1245	H3318	H0554

וַתִּתְהַלֵּךְ
-ያ-ምድር
ሄዶ
[H0776](#) [H1980](#)

መጋላቶም ደግሞ ወጡ በምድርም ይመላለሱ ዘንድ ለመሄድ ይፈልጉ ነበር፤ እርሱም። ሂዱ። በምድር ላይ ተመላለሱ አለ። እነርሱም በምድር ላይ ተመላለሱ።

8

וַיִּזְעַק	אֶתִּי	וַיַּדְבֵּר	אֵלַי	לְאָמֹר	הֲאֵלֶּךָ	הַיּוֹצֵאִים	אַל-	אַרְרָץ	צְפוֹן	הַנִּיחֵה
-እና-ጮኸ	()	-እና-ተናገረ	-ወደ	-እና-አለ	-እና-አየ	ወጣ	-ወደ	-ያ-ምድር	ሰሜን	-እና-አረፈኸ
H2199	H0853	H1696	H0413	H0559	H7200	H3318	H0413	H0776	H6828	H5117

אֶתִּי ()
: צְפוֹן
-ያ-ምድር
ሰሜን
[H0853](#) [H7307](#) [H0776](#) [H6828](#)

ጮኸም። እነሆ። ወደ ሰሜን ምድር የሚወጡት እነርሱ መንፈሴን በሰሜን ምድር ላይ አሳርፈዋል ብሎ ተናገረኝ።

9

וַיְהִי	דְּבַר-	וַהֲוָה	אֵלַי	לְאָמֹר:
-እና-ሆነ	ቃል	እግዚአብሔር	-ወደ	-እና-አለ
H1961	H1697	H3068	H0413	H0559

የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ።

10

לְקוֹן	מֵאֲנָת	הַגּוֹלֵה	מִחֶלְדַּי	וּמֵאֲנָת	טוֹבִיָּה	וּמֵאֲנָת	יְדַעְיָה	וּבְאֶתְ
-እና-ወሰደ	-ከ-አንተ	the-exiles	from-Cheldai	()	and-from-Yedayah	()	you	መጣ
H3947	H0854	H1473	H2469	H0853	H2900	H0853	H3048	H0935

אֶתְּ	בֵּינוֹם	הַהוּא	וּבְאֶתְ	בֵּית	יֵאֲשִׁינָה	בֶּן-	צְפַנְיָה	אַשְׁרָ-	בְּאוֹ	מִבְּבֵל:
አንተ	ቀናት	እሱ	መጣ	ቤት	Tsephanyah	ልጅኸ	ሰፎንያ	-የ-	—	—
H3117	H1931	H0935	H0935	H2977	H6846	H0935	H0935	H0935	H0894	H0894

ከባቢሎን ከመጡት ምርኮቾች ከሔልዳይና ከጦብያ ከየዳኤም ውሰድ፤ በዚያም ቀን መጥተህ ወደ ሰፎንያ ልጅ ወደ ኢዮስያን ቤት ግባ።

11

וְלִקְחָהּ	כֶּסֶף-	וְזָהָב	וְעִשִׂיתָ	עֲטֹטוֹת	וְשִׂמְתָּ	בְּרֹאשׁ	יְהוֹשֻׁעַ	בֶּן-	יְהוֹצָדָק
-እና-ወሰደ	ብር	ወርቅ	አደረገ	crowns	-እና-አስቀመጠ	ራስ	ኢያሱ	ልጅኸ	Yehotsadak
H3947	H3701	H2091	H5850	H5850	H3091	H3091	H3091	H3091	H3087

הַכְּתָן
-የ-ካህን
[H3548](#)

ብርና ወርቅን ከእነርሱ ውሰድ። አክሊሎችንም ሥራ፤ በታላቁም ካህን በኢዮሴዴቅ ልጅ በኢያሱ ራስ ላይ ድቶው።

12

וְאָמַרְתָּ	אֵלָיו	לְאָמֹר-	כֹּה	אָמַר-	וַהֲנִה	צְבָאוֹת	הַגֵּת-	אִישׁ	מִמֶּנּוּ
-እና-አለ	-ወደ	-እና-አለ	እንዲህ	-እና-አለ	እግዚአብሔር	ሠራዊት	-እና-እነሆ	ሰው	-እና-ዕፅዋት
H0559	H0413	H0559	H3541	H0559	H3068	H0559	H2009	H0376	H6780

שְׂמוֹ
-ከ-ታች
ሰም
[H8034](#)

וּמִתְהַתְּיוּ
-ከ-ታች
ሰም
[H8478](#)

יִצְמָח
-እና-አቀለ
ሰም
[H6779](#)

וּבְנָה
-እና-ሠራ
ሰም
[H1129](#)

אֶתִּי ()
ሰም
[H0853](#)

הַיְכָל
ቤተ-መቅደስ
ሰም
[H1964](#)

וַהֲנִה
ሰም
[H3068](#)

እንዲህም በለው። የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እነሆ። ስሙ ቀጥቋጥ የሚባል ሰው በስፍራው ይበቅላል። የእግዚአብሔርም መቅደስ ይሠራል።

וישב	היה	ישא	והוא	יהיה	היכל	את	יבנה	והוא	13
ተቀመጠ	from-የእንተ-splendor	እነሣ	እሱ	እግዚአብሔር	ቤተ-መቅደስ)እ(-እና-ሠራ	እሱ	
H3427	H1935	H5375	H1931	H3068	H1964	H0853	H1129	H1931	

היה	שלום	ועצת	כסאו	על	כהן	והיה	כסאו	על	ומשל
-እና-ሆነ	ሰላም	and-counsel-of	ዝፍን	-በ	-ያ-ካህን	-እና-ሆነ	ዝፍን	-በ	-እና-ገግዝ
H1961	H7965	H6098	H3678		H3548	H1961	H3678		H4910

בין	שניהם:
-እና-በ-መካከል	ሁለት
H0996	H8147

እርሱ የእግዚአብሔርን መቅደስ ይሠራል፤ ክብርንም ይሸከማል፤ በዙፋኑም ላይ ተቀምጦ ይነግሣል፤ በዙፋኑም ላይ ካህን ይሆናል፤ የሰላምም ምክር በሁለቱ መካከል ይሆናል።

בן	וילין	וילידעה	וילטוביה	לחלם	תהיה	ותעטרן	14
ልጆች	and-to-Chen	and-to-Yedayah	and-to-Toviyah	to-Chelem	-እና-ሆነ	and-the-crowns	
	H2581	H3048	H2900	H2494	H1961	H5850	

יהיה	בהיכל	לזכרון	צפניה
እግዚአብሔር	ቤተ-መቅደስ	-ለ-memorial	ሶፎንያስ
H3068	H1964	H2146	H6846

እክሊሎችም ለሌሎችም ለጦብያ ለዮዳኤም ለሶፎንያስም ልጅ ለሌን በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ ለመታሰቢያ ይሆናሉ።

שלתני	צבאות	יהיה	כי	וידעם	יהיה	בהיכל	ובנה	יבאו	ויהיוקים	15
ለከ	ሠራዊት	እግዚአብሔር	ምክንያቱም	አወቀ	እግዚአብሔር	ቤተ-መቅደስ	-እና-ሠራ	መጣ	ከ-ሩቅ	
H7971		H3068		H3045	H3068	H1964	H1129	H0935	H7350	

ס	אלהיהם:	יהיה	בקהל	תשמעו	שמעו	אם	והיה	אלהיהם
—	አምላክ	እግዚአብሔር	ድምፅ	ሰማ	ሰማ	ከ	-እና-ሆነ	-ወደ
	H0430	H3068		H8085	H8085		H1961	H0413

በሩቅም ያሉት መጥተው የእግዚአብሔርን መቅደስ ይሠራሉ፤ የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔርም ወደ እናንተ እንደ ላከኝ ታውቃላችሁ። የአምላካችሁንም የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቃችሁ ብትሰሙ ይህ ይሆናል።